



**eriktology**

***The Writings***

***Book of Ezra***



## FOREWORD

It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that this version is perfect, nor is it a representation of the most accurate real copy of “Ha DBR YHUH” as written on Mt Sinai...  
... although it just might indeed be.

The purpose of creating this workbook is simply so that those who are interested in studying the Word of YHUH from the perspective of Paleo Hebrew, have access to what is determined to be “the original words” - in the very ancient font composed by Eric Bissell ... known as “eriktology”.

In this collection of the first 5 Books of the TORAH : Bereshiyt / Genesis, Shemot / Exodus, Wayiqra / Leviticus, Bemidbar / Numbers, and Devariym / Deuteronomy- you can be guaranteed, that despite our great efforts to produce a flawless rendition here, there probably are mistakes. If you find one, please let us know so that it can be remedied for a future version.

Conversion process: As the base version of the script, we have used the online version of the Hebrew Bible: <http://www.ancient-hebrew.org/hebrewbible/0 index.html>

We then compared that to the Stone Edition TANACH for verification and comparison.  
<http://www.artscroll.com/Books/9780899062693.html>

If you use a different version, you may find differences in the verse numberings or layout.

This is not a translation.

Space is provided between the lines of words for you, the Scholar, to write your own notes of meaning.

We believe that because the Ancient Paleo Hebrew Letters are “pictures”, simply looking at these letters will have some affect on seeing the words in a way never experienced by most Students of Scripture.

“Work out your own translation in awe and reverence”.

The understanding to be gained by exploring this text, has been found by many to be veritably “hyper-dimensional”... yet that is completely a product of your own effort.

We would like to thank all those who help support the eriktology study and ask that you spread the word. Go ahead and send this around.

This pdf file is free for distribution to anyone anywhere.

There are other writings and videos and graphics being produced by numerous people making use of this format. Have at it. Exalt Ha SHEM. Wake up Ephraim. TESHUVA.

This is just a beginning.

My “copyright” of this material demands that you “Copy it Right” as the Word deserves.

Thank you. c 2018

It occurred to me that when people try to translate the Torah with the eriktology fonts, and if they are not familiar with those fonts they may want to compare the Hebrew version in say the Stone Edition TANAK or some other Hebrew version, and make sure it is accurate. So below we have a chart that shows the English, Hebrew, eriktology fonts comparisons.

English	Hebrew	eriktology
ALEPH	א	a
BEIT	ב	b
GIMEL	ג	g
DALET	ד	d
HEI	ה	h
UAV	ו	v
ZAYIN	ז	z
CxET	ח	j
TET	ט	f
YOD	י	y
KAF	כ	k
FINAL KAF	ך	
LAMED	ל	l
MEM	מ	m
FINAL MEM	ם	
NOON	נ	n
FINAL NOON	ן	
SAMEK	ס	s
AYIN	ע	i
PEI	פ	p
FINAL PEI	ף	

TzADI	ר	x
FINAL TSADE	ר	
QOOF	פ	q
RESH	ר	r
ShIN	ו	c
TAV	ח	t

# Ezra 1

ጳጳሳይ ዓብዕጃ ጳጳሳይ ገረግ ጳጳሳይ-ዓገግ ለጳጳሳይ ቅጥጥ ሆኖ ለጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ 1

:ጳጳሳይ ዓገግ-ጳጳሳይ ጳጳሳይ-ጳጳሳይ ጳጳሳይ-ጳጳሳይ ቅጥጥ ሆኖ ጳጳሳይ-ጳጳሳይ

ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ 2

:ጳጳሳይ ዓገግ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ

ጳጳሳይ ጳጳሳይ ዓገግ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ 3

:ጳጳሳይ ዓገግ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ

ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ 4

:ጳጳሳይ ዓገግ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ

ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ ጳጳሳይ 5

:ኃረዋሃባገገ ሰወጸ ጃሃጃገ ጸገግ-ጸጸ ጸሃኔገገ ጸሃረገገ ሃክሃገ-ጸጸ ማገጃጸጃ

ጃማጃግግሃ ሠሃሃግግ ግጃግግ ገጃሃሃ-ገረሃግ ማገገገግ ሃግገክ ማገገጸግገግገገ-ገሃሃ 6

:ግገገጸጸ-ገሃ-ገገ ገገገ ጸሃኔገገገገገ

ኃረዋሃባገገገ ሰገገገገገገገ ጸገገገገገ ሰወጸ ጃሃጃገገ-ጸገግ ገረሃ-ጸጸ ጸገገገገገ ሠገገገገ ማረገገገገ 7

:ሃገገገገ ጸገግግ ማክጸገገ

ጸገገገገገ ሰገገገገገገ ማገገገገገ ሰገገገገገ ጸገገገገገ ገገገ-ገገ ገገገ ማረገገ ሠገገገገ ማገገገገገገገ 8

:ጃገገገገገ

ጃገገገገ ማገገገገገገ ገገገ ገገገገገገገገ ማገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገ ማገገገገገገገገገ 9

:ማገገገገገገ

ማገገገገ ጃገገገገገ ጸገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ማገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ 10





:ኃይሉ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው 4

:ኃይሉ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው 5

:ገላገላ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 6

:ገላገላ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 7

:ገላገላ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 8

:ኃይሉ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 9

:ኃይሉ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 10

:ገላገላ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 11

:ኃይሉ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 12

:ገላገላ ወይን ወይን ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው ለሆነው 13

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 14

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 15

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 16

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 17

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 18

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 19

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 20

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 21

:ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ ገጠራ 22

23 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

24 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

25 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

26 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

27 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

28 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

29 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

30 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

31 :ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው 32

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው ግንባታው 33

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው 34

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው 35

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው ግንባታው 36

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው 37

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው 38

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው 39

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው ግንባታው 40

ግንባታው ለሌሎች ለሆነው ግንባታው ግንባታው 41

1ኛ ግሃጥጦ-1ኛ ካሃህረጦ-1ኛ ሰጦጵ-1ኛ ህሃረሠ-1ኛ ህ1ግጦሠጻ 1ኛ 42

:ጻጦሠሃሃ ህ1ሠረሠ ጻጵህ ረህጻ 1ግሠ 1ኛ ጵጦ1ጦጵ

:ሃሃጦግጦ 1ኛ ጵጋሃሠጵ-1ኛ ጵጵ1ኦ-1ኛ ህ1ካ1ጵጵጻ 43

:ካሃጎጋ 1ኛ ጵጻጦ1ጻጻ-1ኛ ጻጻጥ-1ኛ 44

:ግሃጥጦ 1ኛ ጻግጥጵ-1ኛ ጻክግረ-1ኛ 45

:ክጵ 1ኛ (ጥ 1ህረሠ) [ህ 1ረህሠ] -1ኛ ግጥጵ-1ኛ 46

:ጻ1ጵጻ 1ኛ ጻጵጥ-1ኛ ረጎጥ-1ኛ 47

:ህጎጥ 1ኛ ጵጎሃጥጵ-1ኛ ካ1ኦጻ-1ኛ 48

:1ጻግ 1ኛ ጵጻጋ-1ኛ ጵጎጦ-1ኛ 49

(:ግንባታ) [ግንባታ] ነገ (የ ግንባታ) [ግንባታ] -ነገ ግንባታ-ነገ 50

:የሃይማኖት ነገ ግንባታ-ነገ የሃይማኖት-ነገ 51

:ግንባታ ነገ ግንባታ-ነገ ግንባታ-ነገ 52

:ግንባታ-ነገ ግንባታ-ነገ የሃይማኖት-ነገ 53

:ግንባታ ነገ ግንባታ ነገ 54

:ግንባታ ነገ ግንባታ-ነገ ግንባታ ነገ ግንባታ ነገ 55

:ግንባታ ነገ ግንባታ-ነገ ግንባታ-ነገ 56

:ግንባታ ነገ ግንባታ-ነገ ግንባታ ነገ ግንባታ ነገ 57

:ግንባታ ግንባታ ግንባታ ግንባታ ግንባታ ነገ ግንባታ-ነገ 58

ግንባታ ግንባታ ግንባታ ግንባታ ግንባታ ግንባታ ግንባታ ግንባታ 59

:ህጻን ለማዳን ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ

:ህጻን ለማዳን ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ 60

ጥያቄ ለማድረግ ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ 61

:ህጻን ለማዳን ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ

:ህጻን ለማዳን ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ 62

ጥያቄ ለማድረግ ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ 63

:ህጻን ለማዳን ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ

:ህጻን ለማዳን ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ 64

ጥያቄ ለማድረግ ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ 65

:ህጻን ለማዳን ለሚያስፈልገው ለሥነ-ምግባር ምርምር ማሳተፍ

ገጽ 66 ለገጽ 67 ለገጽ 68 ለገጽ 69 ለገጽ 70

ገጽ 67 ለገጽ 68 ለገጽ 69 ለገጽ 70

ገጽ 68 ለገጽ 69 ለገጽ 70

ገጽ 69 ለገጽ 70 ለገጽ 71 ለገጽ 72

ገጽ 70 ለገጽ 71 ለገጽ 72

ገጽ 71 ለገጽ 72 ለገጽ 73 ለገጽ 74

ገጽ 72 ለገጽ 73 ለገጽ 74

ገጽ 73 ለገጽ 74 ለገጽ 75 ለገጽ 76

ገጽ 74 ለገጽ 75 ለገጽ 76



# Ezra 3

ኃይለማርያም ሥጋዳሪዎች ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ 1

:ኃይለማርያም-ሥጋዳሪ ስጦታ ለማድረግ

ሥጋዳሪዎች ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ 2

ሥጋዳሪዎች ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ

:ኃይለማርያም-ሥጋዳሪ ስጦታ ለማድረግ

[ሥጋዳሪዎች] ሥጋዳሪዎች ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ 3

:ሥጋዳሪዎች ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ

ጳጳሮች ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ 4

:ሥጋዳሪዎች ለጳጳሮች ስጦታ ለማድረግ

ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ-ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 5

:ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 6

:ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 7

ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 8

ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ረሀረሃ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ᐱᑦᐱᑦ-ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ-ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ-ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ 9

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ 10

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ 11

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ 12

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ

ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ

ኃይለማርያም ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት 13

:የሚከተሉት ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት

### Ezra 4

ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት 1

:ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት

ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት 2

ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት

:ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት

ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት 3

ግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት ለግብርና ሚኒስቴር ጽ/ቤት

:ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ

[ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ] ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ 4

:ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ (ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ)

ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ 5

:ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ

ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ 6

:ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ

[ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ] ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ 7

ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ (ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ) [ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ] -ᑭᑭᑦ (ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ)

:ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ



(የ ልዩላዩላ) [ህ ስላዩላ] ክፍል ልግግላልላ ልግግላል ልግግላል ልግግላል ልግግላል

:ሃግግግ ልግግላል (የ ሃግግግ) [ህ ሃግግግ]

ላዩላላ ልግግግ ህ ልግግግ ክፍል ስ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ስግግ 13

:የግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ

ልግግግ-ህግግ ልግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ስግግ 14

:ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ

ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ስግግ 15

ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ

:ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ

16 **ከሥራዊታዎች ጋር ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

**:ሥራ ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

17 **ከሥራዊታዎች ጋር ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

**:ሥራ ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

18 **ከሥራዊታዎች ጋር ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

19 **ከሥራዊታዎች ጋር ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

**:ሥራ ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

20 **ከሥራዊታዎች ጋር ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

**:ሥራ ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**

21 **ከሥራዊታዎች ጋር ለማሳካት ለሚችሉ ሰዎች ለሚከፈሉ ገንዘብ ስጦታዎች ላይ ማሳካት**





Xደግ ልዕግ ሃደግ ገሎ-ገግ ግሰግ ሎግግ-ግግ ግግግ ሃግግ ልግግ 2

ለግግ ልግግ-ግግ (ግ ልግግ) [ግ ልግግግ] ልግግግ ግግግግ ግግ ልግግ

: ልግግ

ለግ ልግግግግ ልግግግ ልግግግ-ግግግ ልግግ ልግግ ልግግግ ልግግ ልግግግ-ግግ 3

: ልግግግ ልግግ ልግግ ልግግ ልግግ ልግግግ ልግግ ልግግ-ግግ ልግግ ልግግግ

: ልግግ ልግግግ ልግግ-ግግ ልግግግ ልግግ ልግግግ ልግግ ልግግ ልግግግ ልግግግ 4

ለግግግ ልግግግ-ግግ ልግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግ ልግግግ ልግግግ 5

: ልግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግግ

ለግግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግ ልግግግግ 6

: ልግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግግ ልግግግግ

:አረግ አሳሪው አሳሪው ሠላም ላይ የሚገኝ የሕግ ጥበቃ የሚሰጠው የሕግ አሳሪ 7

አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው 8

አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው

:አሳሪው አሳሪው

አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው 9

:አሳሪው አሳሪው

አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው 10

:አሳሪው አሳሪው

አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው አሳሪው 11

ሚኒስቴር ከሌሎች ጋር ጋራ ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት

:የሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት

ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት 12

:ሚኒስቴር ከሌሎች ጋር ጋራ ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት

ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት 13

:የሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት

ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት 14

ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት

:የሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት

ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት ለሚችሉት ሰው ለሚሰጡት ጥሩ ጥራት ለማግኘት 15

:ጃጃጃ-ጌጌ ልገገገ ልጃጃ ጸገገ ጌጌጌጌጌጌ

ጌጌጌጌጌጌ ገገ ልጃጃ ጸገገ-ገገ ልገገገ ገገገ ጃጃ ጃጃ ጌጌ ገገጌጌጌ ገገጌጌ 16

:ጌጌ ልገገ ልገገገ ገገጌጌ-ጌጌ ገገጌጌ-ገጌጌ

ገገ ገጌጌ ልጌጌጌ-ገገ ልገገገገ ጸገገጌ ገገጌጌ ገጌ ልጌጌጌ-ጌጌ ገጌ ገጌጌጌ 17

ልጃጃ-ጸገገ ልገገጌ ጌጌጌ ጌጌጌ ልጌጌጌ ጌጌጌጌ-ገጌ ገጌጌ ገጌ ጌጌጌ

:ልገጌጌ ልጌጌ ገጌጌ-ጌጌ ልጌጌጌ ጸገጌጌ ጌጌጌጌጌ ጌጌ ጌጌ

## Ezra 6

ገጌጌጌጌ ልገገገገ ገገ ልገጌጌጌ ጸገጌጌ ጌጌጌጌ ጌጌጌ ጌጌ ልጌጌጌ ጌጌጌጌ ገጌጌጌጌ 1

:ጌጌጌ ገጌጌ

ገጌጌ ገጌጌ ገጌጌጌጌ ገጌጌጌ ገጌ ልጸጌጌጌ ልጌጌጌጌ ልጌጌጌጌ 2

:ᐃᓅᓃᓃᓃᓃ ᐃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ

ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ 3

ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ

:ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ

ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ 4

:ᓃᓃᓃᓃᓃ

ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ 5

ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ-ᓃᓃᓃᓃ

:ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ

ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃᓃᓃᓃ ᓃᓃᓃᓃ 6

:ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ

ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ

7

:ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅ

ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

8

ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅ ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

:ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

9

ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

:ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

10 :ታንታንታን ልሳሳን ትታሪ ክቲቲቲ ልታንታን ልሳሳን ክቲቲቲ ክቲቲቲ ክቲቲቲ ክቲቲቲ ክቲቲቲ ክቲቲቲ

11 ዕል ልታንታን ልሳሳን ልታንታን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

:ልሳሳን-ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

12 ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

:ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

13 ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

:ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

14 (የ ልሳሳን) [ልሳሳን ልሳሳን] ትታሪ ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን

ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን ልሳሳን



:ቆታ ማሪ ልግግግግግግግ ማሪግግግ ማሪግግግ

ግግግግግ ልግግግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግግግ 15

:ግግግግ ማሪግግግ ግግግግግግ

ግግግግግግ ግግግግ ግግግግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ 16

:ግግግግግግ ግግግግ

ግግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ 17

ግግግግግግግግግ (ግ ግግግግግ) [ግ ግግግግግ] ግግግግ ግግግግግግግ ግግግግ ግግግግግግግ

:ግግግግግ ግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግግግ

ግግግግ ግግግግግግግግ ግግግግግግግግ ግግግግግግግግ ግግግግግግግ ግግግግግግግግ 18

:ግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግግግግግግ

19 ስሃውላዊ ወገኑ ለገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ-ገሰ ገሰገሰ-ገሰ ገሰገሰ

20 ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ

:ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ

21 ገሰገሰ-ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ

:ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ

22 ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ

:ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ

### Ezra 7

1 ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ ገሰገሰ

:ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ

:ᑭᑦᑕᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ 2

:ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ 3

:ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ 4

:ᐃᐃᑦᑕᑦ ᓂᐃᑦᑕᑦ ᓂᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ-ᓂᑦ 5

ᐃᐃᑦᑕᑦ ᓂᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ 6

:ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ 7

ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ 7

:ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ 8

:ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ ᐃᐃᑦᑕᑦ 8

Wፅፍ ምዕራፍ ስምጥ ምዕራፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ 9

:ሰጠ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ

ፅፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ 10

:ፅፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ

ፅፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ 11

:ፅፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ

ፅፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ 12

:ፅፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ

ፅፍ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ ስምጥ 13

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው 14

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው 15

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው 16

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው 17

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው

ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው ጊዜ ለሚገባው 18

:ከሃገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት

:ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት 19

:ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት 20

:ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት 21

ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት

:ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት

ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት 22

:ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት

ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት 23

:ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት ለሀገራዊ ጥረትና ጥረት

ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን-ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን 24

:ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን

ጸንቶጸን-ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን 25

ጸንቶጸን ጸንቶጸን-ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን (ጸንቶጸን) [ጸንቶጸን]

:ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን

ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን 26

(ጸንቶጸን) [ጸንቶጸን] ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን

:ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን

ጸንቶጸን-ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን ጸንቶጸን 27

ገጽ 28 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 28 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ

ገጽ 28 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 28 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ

### Ezra 8

ገጽ 1 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 1 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ

ገጽ 1 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 1 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ

ገጽ 2 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 2 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ

ገጽ 3 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 3 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ

ገጽ 4 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 4 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ

ገጽ 5 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ ገጽ 5 ለወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ



- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

ጃክሪያህ ጃሠሪሠ ሕታሕታ ሕሠ ጃክክህ ጵሃጃጵ-ሪጵ ጵፃጃ ፃጃክጃ-ሪጵ ሕታፃፃጵህ 15

:ሕሠ ታጵጵሱሕ-ጵሪ ታሃሪ ታክፃሕህ ሕታክጃሕሕፃህ ሕፃፃ

ክጵክህ ክጵክሪጵህ ፃታፃታህ ክጵክሪጵህ ጃታፃሕሠሪ ሪጵታፃጵሪ ፃፃፃሪጵሪ ጃክሪሠህ 16

: ሕታክጃሕሕ ህጵክሪጵህ ፃታፃታህህ ሕታሠህፃ ሕሪሠሕህ ጃታፃሕሕህ

ጃሕታሠህ ሕህፃሕጃ ጵታጋታሕፃ ሠህፃጃ ሃፍጵ-ሪፃ ሕጵሃጵ (ፃ ጃሃሱህ) [ሕ ጃጵሱህ] 17

ጵታጋታሕፃ (ፃ ሕታክጃጵክጃ) [ሕ ሕታክሃጵክጃ] ሃታክጵ ሃፍጵ-ሪጵ ፃፃፃሪ ሕታፃፃፃ ሕጃታጋፃ

:ሃክጃሪጵ ጵታፃሪ ሕታጵፃሠሕ ሃክሪ-ጵታፃጃሪ ሕህፃሕጃ

ታሃሪ-ክፃ ታሪክሕ ታክፃሕ ሪሕሠ ሠታጵ ሃክሪፃ ጃፃሃፃጃ ሃክጃሪጵ-ፍታሕ ሃክሪ ሃጵታፃታህ 18

:ፃሠፃ ጃሕሕሠ ሃታክጵህ ሃታክፃህ ጃታፃፃሠህ ሪጵፃሠታ-ክፃ

:ሕታፃሠፃ ሕጃታክፃህ ሃታክጵ ታፃፃሕ ታክፃሕ ጃታፃሠታ ሃጵጵህ ጃታፃሠታ-ጵጵህ 19

መደብ አካላት በህግ የተጠበቀው አካል ለመሥሪያ ቤቅ ለሰው ምክርቤት ማስፈሰፍ ለማድረግ ይረዳል 20

:አዲስ አበባ ህንጻው ስራ

የህንጻው ስራ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰው ምክርቤት ማስፈሰፍ ለማድረግ ይረዳል 21

:አዲስ አበባ ህንጻው ስራ

የህንጻው ስራ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰው ምክርቤት ማስፈሰፍ ለማድረግ ይረዳል 22

የህንጻው ስራ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰው ምክርቤት ማስፈሰፍ ለማድረግ ይረዳል

:አዲስ አበባ ህንጻው ስራ

የህንጻው ስራ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰው ምክርቤት ማስፈሰፍ ለማድረግ ይረዳል 23

የህንጻው ስራ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰው ምክርቤት ማስፈሰፍ ለማድረግ ይረዳል 24

:ᐱᑦᑭᐱᑦ ᐱᑦᑭᐱᑦ

Xᐱᐱᐱᐱ ᐱᑦᑭᐱᑦ-Xᐱᐱᐱ ᑭᑦᑭᑦᑦ-Xᐱᐱᐱ ᑭᑦᑭᑦᑦ-Xᐱᐱᐱ ᐱᑦᑭᐱᑦ (ᑭ ᑭᑭᑭᑭᑭ) [ᐱ ᑭᑭᑭᑭᑭ] 25

:ᐱᑦᑭᐱᑦᐱᑦᑭᐱᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ-ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᐱᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ-Xᐱᐱᐱ

ᑭᑦᑭᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ-ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᐱᑦᐱᑦᑭᐱᑦ Xᐱᐱᐱᐱ-Wᐱᐱ ᐱᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᐱᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ 26

:ᑭᑦᑭᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦ ᐱᑦᑭᑦᑦᑦᑦ

ᐱᑦᑭᐱᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ Xᐱᐱᐱᐱ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ 27

:ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ Xᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᐱᑦᐱᑦᑭᐱᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ 28

:ᐱᑦᑭᐱᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ

Xᐱᐱᐱᐱᐱᐱ-ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᐱᑦᐱᑦᑭᐱᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᐱᑦᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑭᑦᑦᑦᑦ 29

:ጥገና ላይ ለሚገኙ ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 30

:ሥራ ላይ ለሚገኙ ግብይት ማረጋገጫ

ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 31

:ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 32

ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 33

ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ግብይት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 34

ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው 35

ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው

:ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው

ሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው 36

:ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው

### Ezra 9

ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው 1

ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው

:ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው

ጠቅላይ ልጋግሪ ገደብ ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው ለሰጠው 2

:ጻኑሃሠጵ፣ ጻፍ ስሜን ጻጻፍ ማጠቃለያ ማጠቃለያ ለሃይማኖት

ፍጹም ጻጻፍ ስሜን ለሀገር-ጸጻ ለጻጻፍ ጻፍ ፍጹም-ጸጻ ስሜን 3

:ማህላም ጻጻፍ ስሜን ስሜን

ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን 4

:ፍጹም ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን

ጻጻፍ ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን 5

:ጻጻፍ ስሜን-ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን

ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን 6

:ማህላም ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን

ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን ስሜን 7

ጃጥጥሃ ተግሠጥ ግጥጥ ጸሃብጥጃጃ ተሠራጦ ልቲግ ሃክቲክጃጃ ሃክቲሠራጦ ሃክቲክጃጃ

:ጃጥጃ ሠሃቲጃጃ ሠቲክጋ ጸሠጥጥ

ጃጥጃጋ ሃክሪ ጥጃጃጃጃ ሃክቲጃጃጃ ጃሃጃጃ ጸጃጃ ጃክጃጃ ጃጃጃጃ ጋጥጥ-ጋጋጃጃ ጃጃጃጃ 8

ጋጋጃ ጃጃጃጃ ሃክጃጃጃ ሃክቲጃጃጃ ሃክቲክጃጃጃ ጥጃጃጃጃ ሃሠጥጥ ሠሃጥጃጃ ልጃጃ ሃክሪ-ጃጃጃጃ

:ሃክጃጃጃጃጃ

ቲክጋሪ ልጥጥ ሃክቲጃጃጃ-ጋጋጃ ሃክቲጃጃጃ ሃክጃጃጃ ጃሪ ሃክጃጃጃጃጃ ሃክቲክጃጃ ሠቲጃጃጃጃ-ቲጃጃ 9

ሃክጃጃጃጃ-ጃጃ ልጃጃጃጃጃ ሃክቲጃጃጃጃ ጃጃጃ-ጃጃ ሠሠሃጥጃ ጃጃጃጃ ሃክሪ-ጃጃጃ ጥጥጃ ቲጃጃጃጃ

:ሠራጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጥጥጃ ሃክሪ-ጃጃጃጃ

:ሠቲጃጃጃጃ ሃክጃጃጃ ቲጃጃ ጃጃጃ-ቲጥጥጃ ሃክቲጃጃጃ ጥጃጃጃ-ጃጃጃ ጃጃጃጃ 10



ገጽ 11 ላይ የገለጸው ግንኙነት ለግልጽ ማረጋገጫ ማድረግ ይገባል።

የግልጽ ማረጋገጫ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ግልጽ ማረጋገጫ

12 ላይ የገለጸው ግንኙነት ለግልጽ ማረጋገጫ ማድረግ ይገባል።

የግልጽ ማረጋገጫ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ግልጽ ማረጋገጫ

13 ላይ የገለጸው ግንኙነት ለግልጽ ማረጋገጫ ማድረግ ይገባል።

ግልጽ ማረጋገጫ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

14 ላይ የገለጸው ግንኙነት ለግልጽ ማረጋገጫ ማድረግ ይገባል።

ግልጽ ማረጋገጫ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 15 ላይ የሚገኘው ጽሑፍ የሆኑትን ስህተቶች ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

:እርሱም ስህተት ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

## Ezra 10

1 ላይ የሚገኘው ጽሑፍ የሆኑትን ስህተቶች ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

:እርሱም ስህተት ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

2 ላይ የሚገኘው ጽሑፍ የሆኑትን ስህተቶች ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

ገጽ 15 ላይ የሚገኘው ጽሑፍ የሆኑትን ስህተቶች ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

:እርሱም ስህተት ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

3 ላይ የሚገኘው ጽሑፍ የሆኑትን ስህተቶች ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ ለገጽ 15 ላይ የሚገኘውን ጽሑፍ ለማሳደግ

:ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ

:ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ 4

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ 5

:ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ 6

:ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ

:ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ 7

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ 8

:ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ

ᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ 9

ጸገጋ ጥላኩጋጋ ማላ-ሪህ ሃገራዊ ሠገራ ማላገራግ ገራገራጃ ሠገራ

:ማላገራግ ገራገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ

ማላገራግ ሃገራዊ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ 10

:ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ

ማላገራግ ሃገራዊ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ 11

:ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ

(ገ ማላገራግ) [ማ ማላገራግ] ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ 12

:ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ

ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ 13

:ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ ማላገራግ

XYI9T5 ʘIWH 9IWEI YI9I9I9 9WA ʘY ʘI9I-ʘI ʘI9I ʘI-YI9I 14

9IWEI ʘI ʘI9I9I9I 9I9I 9I9I-9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I ʘI9I

:ʘI9I 9I9I ʘI ʘI9I9I ʘI9I9I-ʘI 9I9I

ʘI9I9I ʘI9I-ʘI ʘI9I9I ʘI9I9I-9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I ʘI9I 15

:ʘI9I9I 9I9I 9I9I9I

XY9I9I 9I9I9I ʘI9I9I 9I9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I9I 9I9I9I ʘI9I9I9I 16

9I9I9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I

:9I9I9I ʘI9I9I9I

:9I9I9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I9I ʘI9I9I9I 17

ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 18

:ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ

:ግሥግሥ-ግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 19

:ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 20

:ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 21

:ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 22

:ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 23

:ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 24

:ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ ግሥግሥ 25

:ግሥግሥ

:ᐃᑦᑕᑦᑕᑦ ᑭᑦᑕᑦᑕᑦ ᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 26

:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 27

:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 28

(:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ) [ᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ] ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 29

:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 30

:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 31

:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 32

:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 33

:ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑦᑕᑦᑕᑦ 34

(:ሃቻሂረ) [ሀ ታረሀ] ቻታገገ ቻታገገ 35

:ግታገታረገ ጸሃገገገ ቻታገገ 36

(:ታገገ) [ሀ ሃገገ] ታገገገ ቻታገገገ 37

:ታገገገ ገገገገ ገገገገ 38

:ቻታገገገ ገገገገ ቻታገገገገ 39

:ታገገገ ገገገገ ገገገገገገ 40

:ቻታገገገገ ሃቻታገገገገ ገገገገገገ 41

:ገገገገገ ቻታገገገገ ገገገገገገ 42

:ቻታገገገ ገገገገገ (ገ ገገገ) [ሀ ሃገገ] ገገገገገገ ገገገገገገ ቻታገገገገ ገገገገገገ 43

:ገገገገገ ሃገገገገገ ገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ (ገ ሃገገገ) [ሀ ሃገገገ] ቻታገገገገገ 44